

## ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ

ግንቦት 7 የትጥቅ ትግል ጀመርኩ ካለ ሰባት ዓመታትን አሳለፈ። የታየ ወጊያ ግን የለም። ምክንያቱም ግንቦት 7 ለትጥቅ ትግሉ አልሞ የተነሳው የራሱ የሆነ ጦር ሳይኖረው በአገር ቤትና በወጭ አገራት ከሚገኙ ጦር አላቸው ከሚባሉ ንቅናቄዎችና ነፃ አወጭዎች ጋር ጥምረት፣ ወህደት፣ ግንባር፣ አንድነት፣ ቅንጅት በማለት በሰው ሐይል ለመጠቀም በማሰብ ነበር። ይሁን እንጂ በያሉበት እየዘረ ከመደራደርና ቃል አቀባያቸው ኢሳት አወጆ ሳይጨርስ ከመፍረስ ወጭ ያሳየው ወጤት የለም። የግንቦት 7 አመራሮች በልሳናቸው ኢሳት የሀሰት ቅስቀሳ በመጠቀም የሌላቸውን ጦር አለን ያልሰሩትን ሰራን እያሉ ገንዘብ ከመሰብሰብ ወጭ እወነት እንኳን ተናግረው አያወቁም።

ለአንባቢያን ግምገማ ያመች ዘንድ አመራሮች የተናገሩት ለቅሜ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ።

ሀ. በየአንዳንዱ የጦር ማሰልጠኛ ሰፈር በየዙሮች ሰልጥኖ፣ ሀረና ሰፍሮ፣

በድንኳን ተከፋፍሎ መኖሩ፣

ለ. በዶክተር ብርሃኑ ተነግሮ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ እየተዘዋወርኩ አየሁት

ያሉትና መኖሩ የተረጋገጠው ጦር፣

ሐ. ዶክተር ጌታቸው በፓልቶክ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ እየተዋጋነው ያሉት

ጦር፣

መ. በሁለት ሳምንት ውስጥ ከቃብቲያ ተነስቶ አዘዞ ገባ የተባለው ጦር፣

ሠ. በኢሳት ጋዜጠኞች የተነገረለት በስድስት ወር ውስጥ አዲስ አበባ ሊገባ

ነው የተባለው ጦር፣

ረ. የግንቦት 7 እና የአርበኞች ግንባር ጦር ወህደት የተባለው ድንበር

አቋርጦ ወደ ወልቃይት በመዝለቅ ቀብቲያ ላይ አጥቅቶ በመገስገስ

ጠገዴን አቋረጦ አርማጭሆ የዘለቀዉ ጦር፤

ሰ. በግንቦት ገአመራር ለኳሽነት በኢሳት አንቦግቧጊነት ብዙ የተነገረለት እና

በቪዲዮ ምስሉ የታየለት ጦር፤ ይህ ሁሉ የት ገባ ያሰኛል?

የግንቦት ገ አመራር በኤርትራ በኩል ካልሆነ ጦርነት ለመክፈት በአገር ውስጥ አይቻልም የሚል ነበር የሚሰጡት ምክንያት። አሁን ግን የነሱ የታጠቀ ጦር የፈራዉን ቦታና ጫካ በመጠቀም በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምእራብ፣ በምስራቅ እና በመሃል አገር ወጣቱ፣ ገበሬዉ፣ በአጠቃላይ ህዝቡ ዉጊያ ላይ መሆኑን የግንቦት ገ አፈቀላጤዉ ኢሳት እየነገረን ነዉ።

ታዲያ ሲሰለጥን ሲታጠቅ፣ ሲመረቅ ምስሉ በቪዲዮ ሲታይ የነበረዉ በሺህ የሚቆጠረዉ ጦር ዛሬ ከህዝቡ ጎን ያልተሰለፈ ለመቸ ተቆጥቦ ይሆን? ከድል በኋላ ለቤተመንግስት ጥበቃ እንዲሆን ከሆነ ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ያስብላል። ለነገሩም አይገባንም ወይም አንሰማም እንጂ “ነገር ሲያመልጥ፣ እራስ ሲመለጥ አይታወቅም፤” እንደሚባለዉ አቶ ነአምን ዘለቀ የሞላ አስገዶምን ኩብለላ እንኳን አሁን ሆነ ብለዉ ሲናሩ፤ ዶክተር ብርሃኑ በመቀጠል ወደፊት አገር ቤት ሲገባ ቢሆን ኖሮ አደጋዉ የከፋ ይሆን ነበር፤ በማለት ሁለቱም የግ-7 ባለስልጣናት በመደጋገፍ ነዉ የነገሩን።

ይህን ሃሳባቸዉን እስከነገሩን ሰዓት ድረስ የግንቦት ገ አመራሮች በየተራ በየቦታዉ እየዘሩ ስለወታደራቸዉ አገር ቤት ስለመግባትና በጡሩምባቸዉ ኢሳት አቀንቃኝነት፣ በከርሳም አማሮች አዝማሪነትና ሸላሚነት ከስድተኛዉ ህዝብ በማጭበርበር ገንዘብ እየሰበሰቡ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነዉ።

ምን ይኸ ብቻ ከዉሸት ላይ ዉሸት ማነባበርን ስራየ ብለዉ የያዙት የግንቦት ገ አመራሮች አቶ ነአምን ዘለቀ እኛ በሬ ወለደ ብለን ለመናገር የተከፈለን ቤሳ ቤሳቲን የለም ሲሉ በእርሳቸዉ የሚመራዉ ኢሳት ከሻቢያ

በየአመቱ 500ሺህ ዶላር እንደሚያገኙ ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሾልኮ በወጣዉ የድምጽ ቅጅ ላይ መሰማቱ ግልጽ ነዉ። ዶክተር ብርሃኑ አሁንም እንደገና የአቶ ሞላ አስገዶምን ሠራዊት መከዳት አስመልክቶ ሲናገሩ፣ ካለፈዉ ተምረን ወደኋላ በማይመለስ መልኩ ንቅናቄዉን በጠነከረ መሰረት ላይ ለማቆም ሞክረናል ማለታቸዉን በቃል አቀባያቸዉ ኢሳት ሰምተናል። በአጠቃላይ በአመራሮች ወደ ህዝቡ የሚቀርበዉ ሀሳብ ዉሸትን ዉሸት እየወለደ፣ የራሳቸው ሀይል ሳይኖራቸዉ ከሰዉ ሃይል ተጠግቶ ፎቶ በመነሳት፣ ቪዲዮ በመቅረጽ፣ ህዝቡን በማሞኘት ገንዘብ ብቻ የሚሰበስቡና በተግባር ባዶ መሆናቸዉ ከላይ የተገለጸዉ እርስበርሱ የሚቃረነዉ ሃሳባቸዉ አስረጇ ነዉ።

ስለዚህ ወገኔ የወያኔ ባለሰልጣናት፣ “ለኤርትራ ነፃነት ተዋግተናል፤ ኤርትራ ላይ ጉዳት የሚያስከትል ችግር ቢፈጠር አሁንም እንዋጋለን፤” ስብሃት ነጋ። “ኢሳይያስ እስካለድረስ ኤርትራን አንወጋም፤” ስብሃት ነጋ ። እያሉ የሁለቱን አንድነትና ግንኙነት እየተናገሩ ግንቦት 7 ከሻቢያ ተጠግቶ ወያኔን እዋጋለሁ ማለቱ የሻቢያ መሳሪያ ሁኖ አገር ወዳዶችን ለማዳከም ለማፈራረስና የወያኔንና የሻቢያን ሃይል ሚዛን አስጠባቂ በመሆን የማዘናጋት የማሸመድመድ ስራ በመስራት በእዉቀት፣ በጉልበት፣ በሃብት ለሚደረገዉ አስተዋጽዖ ተስፋ መቁረጫ እየሰራ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነዉ።

ከፕሮግራም ተከታታይ